



ካላይ ከእጽዋት ጋር ትነጋገራለች

- ✎ Ursula Nafula
- 👤 Jesse Pietersen
- 💬 Mezemir Girma
- 💬 Amharic
- 📊 Level 2





ይቺ ካለይ ነች። ዕድሜዋ 7 ዓመት ነው። የሰሟ ትርጉም በቋንቋዋ በሉቡኩሱ «ጥሩዋ ልጅ» ማለት ነው።



ካላይ ከአንቅልፏ ስትነሣ ከአንድ የብርቱካን ዛፍ ጋር ትነጋገራለች። «እባክህ እንተ የብርቱካን ዛፍ ትልቅ ሁንና ብዙ የበሳሰሉ ብርቱካኖችን ስጠን» ትለዋለች።



ካላይ ወደ ትምህርት ቤት ትሄዳለች። በመንገዷም ላይ ከሳሩ ጋር ታወራለች። «እባክህ ሳር አረንጓዴነትህን ግፋበት እንጂ እንዳትደርቅ።»



ካላይ የዱር አበቦችን አልፋ ሄደች። «አባካችሁ አበቦች ለጌጥ ጸጉሬ ላይ እንዳረጋችሁ ማበባችሁን ቀጥሉ።»



በትምህርት ቤት ግቢ ካለው ዛፍ ጋርም ካላይ ትነጋገራለች።
«እባክህ አንተ ዛፍ ከጥላው ስር ቁጭ ብለን እንድናነብ
ትላልቅ ቅርንጫፎችን አብቅልልን።»



ካላይ በትምህርት ቤቷ ዙሪያ ካለው ቁጥቋጦም ጋር ታወራለች። «ጠንካራ ሆናችሁ እደጉ፤ መጥፎ ሰዎች እንዳያልፉ አግዷቸው።»



ካላይ ከትምህርት ቤት ወደ ቤቷ ስትመለስ የብርቱካኑን ዛፍ አየችው። «የብርቱካን ፍሬዎችህ ገና አልበሰሉም?» ስትል ካላይ ጠየቀችው።



«የብርቱካኑ ፍሬዎች ገና አልበሰሉም» ካላይ አለች። «ነገ
አመለስና አይሃለሁ የብርቱካን ዛፍ» አለች ካላይ። «ምናልባት
ያኔ የበሰሉ የብርቱካን ፍሬዎች አዘጋጅተህ ትጠብቀኝ
ይሆናል!»



Storybooks Jamaica

global-asp.github.io/storybooks-jamaica

ካላይ ከእጽዋት ጋር ትነጋገራለች

Written by: Ursula Nafula

Illustrated by: Jesse Pietersen

Translated by: Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [Storybooks Jamaica](https://global-asp.github.io/storybooks-jamaica) in an effort to provide children's stories in Jamaica's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).